

አይበገሬው ሃይሉ ያንተን አቀባበል ያላየ በሻዕቢያ አፈቀላጤዎች አቀባበል ይደነቃል!

ጌታቸው ረዳ (Ethiopian Semay)



ሃይሉ! እንጂኔር ሃይሉ~! ሃይሉ! ኢንጅነር ሃይሉ!!! እንወድሃለን ኢንጅነር ሃይሉ!! ነበር በሃይሉ ሻውል አቀባበል የሰማናቸው ትዝታዎች። ይህንን ቪዲዮ ተመለከቱልኝ።

Engineer Hailu Shawel arrival Part I

<https://youtu.be/f24EZ7futOE>

ሁለት ጉዳዮችን አነሳሰሁ። አሁን ስላለው ወጣት እና ሌላው ስለ ኢንጅነር ሃይሉ ቅንጅት ትዝታ። እዚህ ላይ የለጠፍኩት ቪዲዮ ውስጥ እንድታዩት የምፈልገው ትዝታችሁን ወደ ኋላ ወስጄ አገር ወዳዶች ምን ያህል ኢንጅነርን ይወድቃቸው እንደነበር ለማስታወስ ነው። በዚህ ቪዲዮ አብራችሁ ለማየት የምፈልገው የግንቦት 7 አባሎች የብልግና ባህሪ ከወያኔ ተከታዮች የማይሻል በጣም ቫየለንት/ስልጣኔ ያልቃኛቸው ሞገደኞች የሆኑት የያኔው የብርሃኑ እና የበርቱካን ተከታዮች (የዛሬ ግንቦት 7 ተከታዮች) (የራሳቸው ሰው አበበ በለውንም እንኳ አልማሩትም። ታሪኩን ታስታውሳላችሁ። ለምን ግንቦት7 ወደ ኤርትራ ሄደ ስላለ ብቻ አስፈራርተውት መኖራቸውን ታስታውሳላችሁ፤) የኢንጅነር ደጋፊዎችን ለመልከፍ የብርሃኑ /ብርቱካን ደጋፊዎች አብራችሁ ባህሪያቸውን በዚህ ቪዲዮ ቃኝዋቸው። ከጎሰኞች ፖለቲከኞች ወጥታ በአፍዝዝ ወ አደንዝዝ ምትሃተ ፖለቲካ እየተሸጋገረች ነች የምትሉ በዛች አገር የምትኖሩባት ለሃብልና ለመኪና ሸላሚ ወጠቶች ማለት የምችለው “መልካም ዕድል” ብቻ ነው።

ስሜት የትራይባሊስቶች የጎሰኞች የፋሺስቶች ምልክት መጫወቻ ባህሪ ነው። ብዙ ወጠቶቻችን በስሜት ፖለቲካውን ሳይመረምሩ በተለያዩ ድርጅቶች ተጥደው እየተናጡ ናቸው። ዘፋኞች ቴዎድሮስን እና ምንልክን “ዲሞክራቶች እና ሰው ያልገደሉ በጽድቅ ላይ ጽድቅ የተጎናጸፉ” በማስመሰል የሃንሰን ፤አሉላን ሃይለስላሴን “ጨፍጫፊዎች ኢ-ዲሞክራቶች” ናቸው ተብሎ ከምርጥ የጎሳቸው ነገሥታቶቻቸው ሚያገልል ዘፈን በማስሰማት ፡አሞናል በለው” የሚለውን (ትግሬን አግልለው) እያሉ እየጨመሩበት በየፊት ቡኩ ሰምተናል። ጎሰኞች የትግራይን ህዝብ እና ከትግራይ የተወለዱት ነገሥታት እና ራሶችን

“ትግሬዎች” በመሆናቸው ብቻ አናካሽ ዘፈን በመቅረጽ ሴራ ላይ ይገኛሉ። በጣም አደገኛ! እነኚህ በዘረኞች እና የዛሬ ፖለቲካቸው እንኳ በቅጡ ማሸነፍ ያቃቃቸው ጮርቃዎች፤ በቪዲዮአቸው የኛ የሚሉዋቸው ነገሥታት ብቻ ለይተው በክብር በመዘከር ሌሎቹ የኛ አይደሉም (ትግሬዎች ናቸው በሚል) በቪዲዮዎቻቸው ሰነዶች እንዳይታዩ ማእቀብ በመጣል፡ትኩስ የነሳ ቅስቀሳ ሴራ እሸረቡ ናቸው። ያለ ትግሬ ምን ይነት ኢትዮጵያ ሊቀርጹ እንደፈለጉ ቢነግሩን እጅግ ደስተኞች ነን (ለመስማት)!

እነዚህ ትግሬዎች ብቻ ስለሆኑ ማዕቀብ የተፈረደረገባቸው ነገሥታት ዛሬ ዘፋኞች ሆነው ማን ባቀናላቸው መሬት ላይ ሆነው እየፈነጩ እንዳሉ ቢነግሩን ለውይይት እጋብዛቸዋለሁ። ጮርቃዎቹ በስሜት እየተነዱ ‘ባልነበሩበት ጊዜ፤ታሪክ እና ምድር’ ዛሬ በዛሬው ጮርቃ ፍርዳቸው ለምን ያኔ እንዲህ አልተደረገም ብለው እየተመጸደቁ አገሪቱን በመቅረጽ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረጉትን ነገሥታት በማግለል፤ በመሰደብ፤ ሃውልት እንዳይቆምላቸው የሚከራከሩ ካፍንጫቸው ማሰብ ያልቻሉ ብልጣብልጥ ወጣን ወጠን የሚሉ የዘመናችን አዳዲስ ጠባብ ጎሰኞች በሚከረከሩቸው ስሜት ብቻ እየጋለቡ አገሪቷን ያስረከቡዋቸው አባቶችም ሲያጥላሉ ሲጥሉ ሲያነሱ ለማየት በቅተናል። ወያኔ ሲያባርራቸው እንደ ወጣቶቹ ጠምነኛ ተሸክመው በረሃ መውጣት እምቢ ብለው እዚህ አውጭ በሞቀ ኑሮ ሆነው በሙዚቃ ጭፈራ መገሥታትን ማብለጥለጥ አስገራሚ ነው። አይጋ ፎርም እና ትግራይ አን ላይን የተባሉ የወያኔ ምጣዶችም እንደዚሁ “ምኒልክን” አግልለው ቴዎድሮስና እና ዮሃንስን ከዚጣ የወያኔ ታጋዮችን ላዩሉም፤ ቀሺ ገረዝጊጦር፤ አሞራ የጨመረን ቪዲዮ ቀርጸው ሀዝብን ሲሰብኩት እና የሚያበጣብጥ ጎሰኛ ስራ ሲሰሩ አይተናል። እነዚህም ከነሱ ተቀብለው ወደ ጭቃ ገብተው የወላጆቻችን እና የባህላችንን ማሳጣት፤ማበላሸት ጀምረዋል።

በዚህ የደነዘው ትውልድ ብቻ ሳይሆን በ60ዎቹ የነበሩት ኮሚኒስት ተማሪዎች የጀመረ የባህል ብከላ ውጤት እንደነበረ ለዛሬ ውርደታችን ያበቃን መከራ እያየን ነው። ያ ትውልድ እንደዚያ ተጨማሪ ነገሥታትን የሰው ስጋ ይበላሉ እያለ ታሪክን እና የሰውን ክብር ሲዳፈር የውጭ አገር ኮሎኒያሊስት ሰላዮች ኢትዮጵያ ምድር ተቀምጠው በወያኔ ጊዜ ከ3 አመት በፊት በውስጥ ተባባሪዎች “ኢትዮጵያ በ16ኛው ክፍለዘመን የነበሩት ሴት መነኮሳት የመጀመሪያ አፍሪካውያን “ለዝቢያን ነበሩ” እያሉ መፅሐፍ ሲጽፉ አገራችን አብረው ግዕዙን እያጣመሙ ሲተረጉሙላቸው ለማንበብ በቅናል”። አልፎ ዛሬም፤ ይህ ትውልድም ከ60ዎቹ ኮሚኒስት ተማሪዎች ስህተት የተማረው አንድም ነገር የለውም። ምናልባትም በሌላ መልኩ እየለወጠ ያው ያገሪቱን ነገሥታት ለያይቶ ማወደስ፤ ታሪክ ማበላሸት ሀዝብን ማቃቃር በሙዚቃ ስልት ሕዝብን ወደ ማናከስ ስራ ገብተውበታል። “አሞናል በለው” የሚለው ሙዚቃ አገር ውስጥ ባይገባ እመርጣለሁ። ለብጥብጥ ከፍተኛ በር ከፋች ነው። አገሪቱ በገዛ ልጆቿ ከውርደት ወደ ውርደት እያሸጋገርዋት ይኼው እዚህ ደርሰናል። በዚህ ከቀጠለ፤ ዘረኛ ሙዚቃዎችን ካለወገዝን፤ያች አገር አገር እንደማትሆን ግን በእርግጠኛነት ልነግራችሁ እፈልጋለሁ።

ይህ ግልጽ ወገንተኛነትና ጠባብ ጎሰኛነት ለማንጸባረቅ በሙዚቃ አሳትሞ ለፖለቲካ መሪዎች መቀበያ ዘፈን ሆኖ ተቀርጾ ከማስጨፈር የሚዘገንን ነገር አይኖርም። ህዝብን ማለያየትና ማስቆጣት ጉዳቱ እውጭ አገር በደላ ህይወት የሚኖሩት አይደለም። እሳት ቀማሹ እዛው አገር ያለው ነው።

አሁን ወደ ቅንጅት ልውሰዳችሁ።

ቅንጅትን አንድነትን ያፈረሰው ማን ነው? ብዙ ተከራክረናል። የዛሬዎቹ እነ አንዳርጋቸው እነ ብርሃኑ “ቆሻሾቹን ጠራርገን ከመንገዳችን እናስወግዳለን በተባለው መሰረት፡ በሴራ ከሻዕቢያ ጋር ተጣብቀው አገሪኛውን ጠራርገው የተነበዩት ሴራ እውን ሆኖ፤ “አማራው ለጥቃት” “አንድነት ሃይሉ ለጥቃት” ተጋልጦ፤ ይኼው የስሜት ፖለቲካ እየነዳው ይገኛል። በዚህ ሴራ ላይ ኤልያስ ክፍሌን በሚመለከት እራሱ የቻለ ዘገባ አቀርባለሁ። ከዚያም እነ አል ማርያም፤ ታማኝ፤ አበበ በለው፤ንአምን፤ሜርን፤ ሉሊት ወዘተ...የተጫወተቱት ሚና እንመለከታለን ለጊዜው ይህ ኤልያስ እና ሴራኞቹ በአገር አርበኞችና አገር ወዳዶች ላይ ሲያሰሩባቸው የነበረውን ካርቱን ኤልያስ እንዲህ ያለ አሳፋሪ ሴራ ተጠምዶ ይለጥፋቸው የነበረውን ካርቱኖች ላስታውሳችሁ (ከታች ታይታላችሁ)። አስገራሚው ደግሞ እንደዚያ ሁሉ “አገር ወዳድ ነኝ እያሉ ሃይሉን በባንዳነት ታየን በባንዳነት በገንዘብ ...ሲከስሱባቸው” መጨረሻ አገር ጥለው ብርሃኑም አንዳርጋቸውም ኤልያስም ከዛ ሁሉ በሰው ክብር ላይ መጸዳዳት አልፈው “ሁሉም እየሮጡ ኢሳያስ ጉያ ውስጥ ገቡ”። ለሁሉም ጊዜ አለው! ወጣቱ ዛሬም እመቤጭ የውሃ ፖለቲካ ወቀጣ ውስጥ ገብቶ ይወቅጣል። የት ይሄዳል አያውቀውም። ሃብል እና መኪና እስከ ሸለመ ድረስ ተፈናቃይ ረሃብተኛ በየቦታው ፈስሶ የረዳት ያለህ፤ የዳቦ ያለህ እስካለ ድረስ ያ ጉዳዩ አይደለም።የድሮ ተማሪዎች የባህል ብልሽታቸውን ወደ ጎን ትተን ስለ ርሃብተኛው እና ተፈናቃዩ ያሳየው የማይረሳው ታሪክ ማን ይደገመው! በህይወት የሉም ወይንም ሁሉም ሸምግለዋል።



Guest speakers:
left: የአለጃ ምክር ቤት አባል : የተከበሩ በድኑ አደም
center: Pilitical anarchist Taye WeldeGehanem
right: Weyzero Nigist Honda

እንዲህ ዓይነት ብልግና እየተሰራ ነበር አንድነት እና ቅንጅት ሊፈርስ የቻለው። ሴረኞቹ
ዛሬም እንደ ጀግኖች ይጠራሉ። ለሁሉም ጊዜ አለው!
ጌታቸው ረዳ (Ethiopian Semay)